


































FgArea: [' C1']
NJ15 L1
2026-03-05 (Day 150)










Plot [['EcFgro', 'EcFzExp', 'EcPltng', 'ECdef', 'EcParam', 'water_ec']]





Plot [' ECopt ']




Plot Sensor and FgRec Data




Plot [['ETcA_VN', 'ETcA_ws'], ['ETcB_VN', 'ETcB_ws']]




Plot [['ETcAraw:o', 'ETcA']]




Plot [['ETcBraw:o', 'ETcB']]







Plot [['taoc', 'taoc_raw:ro', 'taoc_avg:r-']]







Plot [['setVI_ETcI', 'setVI_fgRec', 'setVI_VN', 'sISetVI']]







Plot ET/VN




Plot Fv and fertilizer usage




Fertilizer Range Source: kerleyL, kerleyH, UnivFL, TNAI, Haifa











Trend plot for L1AC1_C1




FgDaily












| A阀开关时间(秒) | B阀开关 |
|--|--------------------------------------|
| '关' : 14, '占空比' : 50.0}, {'开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0}] | [{'开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0}, |
| '关' : 14, '占空比' : 50.0}, {'开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0}] | [{'开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0}, |










| A阀开关时间(秒) | B阀开 |
|--|------------------------------------|
| : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0}, ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | [['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0 |
| : 5, '关' : 14, '占空比' : 50.0}, ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | [['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0 |
| | |

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.32 vs 0.6), 可能管道压力异常或有管道堵塞
 施肥机灌溉量与预期值不符 (22.0 : 35.0), 可能水表需要校准
 默认实际灌溉35.0 ml.












| | |
|---|--|
| A阀开关时间(秒) | B阀开关时间(秒) |
| '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | ['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0], ['关' : 14, '占空比' : 50.0] |

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.32 vs 0.6), 可能管道压力异常或有管道堵塞
 施肥机灌溉量与预期值不符 (22.0 : 35.0), 可能水表需要校准
 默认实际灌溉35.0 ml.












| | |
|---|--|
| A阀开关时间(秒) | B阀开关时间(秒) |
| '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | ['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0], ['关' : 14, '占空比' : 50.0] |

上次灌溉流速比过去5天平均小 (0.32 vs 0.6), 可能管道压力异常或有管道堵塞
 施肥机灌溉量与预期值不符 (22.0 : 35.0), 可能水表需要校准
 默认实际灌溉35.0 ml.





| | |
|---|--|
| A阀开关时间(秒) | B阀开关时间(秒) |
| '关' : 14, '占空比' : 50.0], ['开' : 35, '关' : 44, '占空比' : 50.0] | ['开' : 15, '关' : 24, '占空比' : 50.0], ['关' : 14, '占空比' : 50.0] |

上次灌溉流速比过去5天平均大 (3.27 vs 0.59), 可能管道压力异常或有管道漏水
 施肥机灌溉量与预期值不符 (3429.0 : 524.0), 可能水表需要校准
 默认实际灌溉524.0 ml.

